

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ አራተኛ ዓመት ቁጥር ፳፫
አዲስ አበባ ጥር ፲፰ ቀን ፪ሺ፲ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

24th Year No.23
ADDIS ABABA, 26th January, 2018

ማውጫ	CONTENT
አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፰፯/፪ሺ፲ ዓ.ም	Proclamation No.1067/2018
የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር እንደገና ማቋቋሚያ ቻርተር አዋጅ.....ገፅ ፲ሺ፩፻፵፭	Ethiopian Red Cross Society Re-establishment Charter Proclamationpage 10145

ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፰፯/፪ሺ፲

የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበርን እንደገና ለማቋቋም የወጣ ቻርተር አዋጅ

የአለም አቀፍ ቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴ አካል የሆነው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር በዘር፣ በቀለም፣ በዜግነት፣ በጾታ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ አመለካከት ወይም በማናቸውም ሌላ ሁኔታ ልዩነት ሳያደርግ በጦር ሜዳ ለሚቆሰሉና ለሚገጉዱ በአጠቃላይ በተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች ለሚጠቁ ሰዎች ተፈላጊውን ሰብዓዊ ዕርዳታ በፍጥነት የሚሰጥና በሰዎች ዘንድ መግባባት፣ መተባበር፣ ወዳጅነትና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የሚጥር በመሆኑ፤

ማኅበሩ በ፲፱፻፳፮ ዓ.ም ተመስርቶ በዚሁ ዓመት በአለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ እውቅና አግኝቶ የአለም አቀፍ ቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ ፌዴሬሽን አባል በመሆን በመንግሥትና በኅብረተሰቡ በተለይም በአባላቱ ጠንካራ ድጋፍ በመዋቅር ስፋትም ሆነ በአገልግሎት አቅርቦት እያደገ መምጣቱን በመገንዘብ፤

PROCLAMATION No.1067/2018

A PROCLAMATION TO RE-ESTABLISH THE ETHIOPIAN RED CROSS SOCIETY CHARTER

WHEREAS, the Ethiopian Red Cross Society (here inafter referred to as the Society) which is part of the International Red Cross and Red Crescent Movement provides the necessary humanitarian aid to victims of armed conflicts and, in general, to all victims of man-made and natural disasters without discrimination based on race, color, nationality, sex, religion, political outlook or any other ground, and fosters understanding, cooperation, friendship and lasting peace among people;

WHEREAS, the Society, established in 1935, and in the same year recognized by the International Red Cross Committee and admitted to member of the International Federation of Red Cross and Red Crescent, has been expanding its services and structural organization through the support of the government and the public at large and of its members in particular;

የንዱ ዋጋ
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፱፩
Negarit G. P.O.Box 80001

ማኅበሩ በጦርነት ጊዜ በአንድም ሆነ በሌላ ሁኔታ በጦርነቱ ጉዳት ላይ የወደቁትን እና በአደጋዎች ለተጉዳ ሰዎች ርዳታ ከማቅረቡም በተጨማሪ በሃገሪቱ የልማት ሥራዎች ከሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር የሚያደርገው ተሳትፎ እንዲሁም ዝቅተኛ የሆነው የሕዝቡን የኑሮ ደረጃ በአነስተኛና በመሠረታዊ መመዘኛዎች ተቀባይነት ወዳለው ደረጃ ለማሸጋገር ለሚደረገው ጥረት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ሊበረታታ የሚገባው በመሆኑ፤

ከአካባቢያዊ አየር ሚዛን መናጋትና ከተፈጥሮ ሃብቶች መራቆት ጋር በተዛመደ መልክ የሚከሰቱትን የድርቅና የረሃብ አደጋዎች በመከላከል ጥረት የሚያደርገው አስተዋጽኦ ተገቢና አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

ማኅበሩ አላማውንና ተልዕኮውን ለማሳካት እንዲሁም የሚጠበቅበትን ሰብዓዊ አገልግሎት በብቃት ለማከናወን እና ራሱን ለመቻል የተለያዩ የገቢ ምንጮችን ለማፍራት የሚያደርገውን ጥረት ከግቡ ለማድረስ እና እየተገበረው ያለውን የለውጥ ሂደት በስኬት ለመፈፀም ቀልጣፋ፣ ግልጽነት እና ተጠያቂነትን የሚያሰፍን አወቃቀር እና አደረጃጀት መከተል ያለበት በመሆኑ፤

የማኅበሩ ጠቅላላ ጉባዔ የማኅበሩ ቻርተር አዋጅ እንደገና እንዲሻሻል ያቀረበውን ጥያቄ መቀበል አስፈላጊ በመሆኑ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጧል፡፡

ክፍል አንድ
ጠቅላላ

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ቻርተር አዋጅ "የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበርን እንደገና ማቋቋሚያ ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፰፯/፪ሺ፲ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

WHERE AS, the participation, in cooperation with the concerned organizations, of the Society in the country’s development activities and its contributions in the efforts of raising the standard of living of the population to a minimum level of acceptable standard, in addition to the provision of relief aid to victims of disasters, should be encouraged;

WHEREAS, it has become appropriate and necessary to engage in the prevention of the threat of draught and hunger resulting from environmental degradation and the depletion of natural resources;

WHEREAS, it is deemed necessary to establish structure and organization that ensures efficiency, effectiveness, transparency and accountability in order to realize its vision and mission, to address its humanitarian service effectively as well as to succeed its effort to create different income generating sources to be a self-reliant organization;

WHEREAS, it is appropriate to respond to the request of the General Assembly of the Society for further revision of the Charter Proclamation;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55/1/of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby, proclaimed as follows:

PART ONE
GENERAL

1. Short Title

This Charter Proclamation may be cited as the “Ethiopian Red Cross Society Re-Establishment Charter Proclamation No.1067/2017”.

፪.ትርጓሜ

በዚህ ቻርተር አዋጅ ውስጥ፡-

፩/ “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵፯(፩) የተመለከተው ክልል ሲሆን፣ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተሞች አስተዳደርን ይጨምራል፤

፪/ “የቀይ መስቀል ወጣት” ማለት ዕድሜው ከ፲፰ ዓመት እስከ ፴ ዓመት ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር ወጣት አባል ነው፤

፫/“እንቅስቃሴው” ማለት በአለም አቀፍ ደረጃ በቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ ተግባራትና አሰራር ዙሪያ ውሳኔዎችን እና ፖሊሲዎችን የሚያሳልፍ፣ ብሔራዊ የቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ ማኅበራትን፣ ዓለም አቀፍን የቀይ መስቀል ኮሚቴ እና ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ ፌዴሬሽንን በአባልነት የያዘው ጥምረት ነው፤

፬/ “በጎ ፈቃደኛ” ማለት በራሱ ተነሳሽነት ያለምንም ጥቅም ፍለጋ እንዲሁም ያለ አንዳች ውጫዊ ተዕዕኖ ማኅበሩ በሚያካሂደው ሰብዓዊና የልማት ተግባራት ላይ የሚሳተፍ ሰው ነው፤

፭/ “የጄኔቫ ስምምነቶች” ማለት ነሐሴ ፮ ቀን ፲፱፻፵፩ የተፈረሙት የጄኔቫ ስምምነቶች እና ሰኔ ፩ ቀን ፲፱፻፷፱ የተፈረሙት ተጨማሪ ፕሮቶኮሎች ናቸው፤

፮/ “የድርጅት አባል” ማለት በማኅበሩ የተወሰነውን የገንዘብ መዋጮ የሚከፍል እና የአባልነት ግዴታዎቹን የሚወጣ በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው ማንኛውም ድርጅት ሲሆን ይህም የግል፣ የመንግስት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ እና አለም አቀፍ ድርጅቶች፣ ኤምባሲዎችን እና ተቋማትን ያጠቃልላል፤

2. Definition

In this Charter Proclamation:

1/ “Region” means a member state of the Federal Democratic Republic of Ethiopia as stated under Article 47(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the cities of Addis Ababa and Dire Dawa;

2/ “Red Cross Youth” means a member of the Ethiopian Red Cross Society between the age of 15 and 30 years;

3/ "The Movement" means the consortium of the National Red Cross and Red Crescent Societies, the International Committee of Red Cross and the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies; which passes decisions and adopts policies internationally concerning the duties and working procedures of the Red Cross and Red Crescent ;

4/ “Volunteer” means any person with his own free initiative without seeking any personal gain or any external influence volunteers to participate on the humanitarian activities of the Society;

5/ “Geneva Conventions” means the Geneva Conventions signed on the 12th day of August 1949 and their additional protocols signed on the 8th day of June 1977;

6/ “Corporate member” means any legal person which includes business organizations, government institutions, charities, public enterprise and pays the membership fee determined by the General Assembly;

፯/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤

፰/ “የልዑካን ምክር ቤት” ማለት በአለም አቀፍ ቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴ ውስጥ የቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ ብሔራዊ ማህበራትን፣ የአለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴንና የአለም አቀፍን ቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ ፌዴሬሽን ተወካዮችን በአባልነት የያዘ በቀይ መስቀል እና በቀይ ጨረቃ አንቅስቃሴ ዙሪያ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪ አካል ነው፤

፱/“ችሎታ” ማለት የጀኔቫ ስምምነቶችን፣ የእንቅስቃሴውን ደንብና በእንቅስቃሴው አለም አቀፍ እና የልዑካን ምክር ቤት ስብሰባን መሰረት አድርጎ ማህበሩ እንዲያከናውን በዚህ ቻርተር አዋጅ እውቅና የተሰጣቸው ተግባራትን ለመፈፀም ያለው ዝግጁነትና አቅም ነው፤

፲/ በዚህ ቻርተር አዋጅ ውስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታል።

፫. የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር

፩/ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር (ከዚህ በኋላ ማኅበሩ እየተባለ የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያለው ለትርፍ ያልተቋቋመ ሀገር አቀፍ የቀይ መስቀል ብሔራዊ ማኅበር በዚህ ቻርተር አዋጅ መሰረት እንደገና ተቋቋሟል።

፪/ ማኅበሩ የሰብአዊ ተግባሩን በሁሉም የኢትዮጵያ ግዛት ያደርሳል።

፫/ ማኅበሩ የተቋቋመበትን ተግባር በዚህ ቻርተር አዋጅ፣ በጀኔቫ ስምምነቶች፣ በእንቅስቃሴው መተዳደሪያ ደንብ፣ እንቅስቃሴው በሚያደርገው ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች እና በልዑካን ምክር ቤት በሚተላለፉ ውሳኔዎች እና በዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ ፌዴሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ መሠረት ተግባሩን ያከናውናል።

7/ "Person" means any natural or juridical person;

8/ “The Council of Delegates” means the supreme decision making body of the Movement constituting representatives from National Red Cross and Red Crescent Societies, the International Committee of Red Cross and the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies.

9/ “Capacity” means the readiness and capability of the Society to carry out the functions entrusted to it in this charter proclamation based on the Geneva Conventions, the Statutes of the Movement, decisions of the International Conference and the Council of Delegates.

10/ Any expression used in the masculine gender in this Charter proclamation shall also apply to the feminine.

3. Ethiopian Red Cross Society

1/ The Ethiopian RedCross Society here in after referred to as the Society, being a non- profit oriented National Red Cross Society with legal personalityis re-established under this charter proclamation.

2/ The Society provides its humanitraian functions through out Ethiopia.

3/ The Society carries out its activities based on this Charter Proclamation, the Geneva Conventions, Statutes of the Movement, the Resolutions adopted by the International Conference of the Red Cross and Red Crescent and the Council of Delegates and the Constitution of International Federation of Red Cross and Red Crescent.

፬. የህግ ተፈጻሚነት ወሰን

ይህ ቻርተር አዋጅ ተፈጻሚነቱ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ስር በሚገኙ የፌዴራልና የክልል መንግስታትን ጨምሮ በሁሉም ኢትዮጵያ ግዛት ወሰን ውስጥ ይሆናል።

፭. የማኅበሩ ዓርማ

የማኅበሩ ዓርማ በነጭ መደብ ላይ በጉልህ የሚታይ ቀይ መስቀል ሲሆን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር የሚል ጽሁፍ በሙሉ ወይም በምህጻረ ቃል የተጻፈ ይኖረዋል።

፮. ስለዓርማው አጠቃቀም

፩/ የዓርማው አጠቃቀም በጄኔቫ ስምምነቶች፣ ብሔራዊ ማኅበራት በአርማው የሚጠቀሙበትን ሁኔታ በሚመለከት በ ፲፱፻፹፬ ዓ.ም በእንቅስቃሴው አለም አቀፍ ስብሰባ በተደነገገው ደንብ እና በሌሎች አግባብነት ባላቸው የሀገሪቱ ህጎች መሠረት የተወሰነ ይሆናል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንም ሰው ያለ ማኅበሩ ፈቃድ እና እውቅና አርማውን በማንኛውም ሁኔታ መጠቀም አይችልም።

፫/ የማኅበሩ አባላት፣ ሰራተኞቹ እንዲሁም የበጎ ፈቃድ አገልጋዮች አርማውን ስለሚጠቀሙበት ሁኔታ እና ለአርማው መደረግ ስላለበት ጥበቃ የሚወስን የጄኔቫ ስምምነቶችን፣ ተጨማሪ ፕሮቶኮሎች እና ብሔራዊ ማኅበራት በአርማው የሚጠቀሙበትን ሁኔታ በሚመለከት በ ፲፱፻፹፬ ዓ.ም በእንቅስቃሴው ዓለም ዓቀፍ ስብሰባ በተደነገገው ደንብ እና ሌሎች አግባብነት ያላቸው የሀገሪቱ ህጎችን መሠረት ያደረገ የውስጥ ደንብ ያወጣል።

4. Scope of Application of the Law

The scope of application of this law is throughout the territorial jurisdiction of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, including the Federal and Regional Governments.

5. Emblem of the Society

The emblem of the Society is the heraldic sign of a Red Cross on a white background accompanied by the name Ethiopian Red Cross Society or its abbreviated designation.

6. Use of the Emblem

1/ The use of the emblem by the Society shall be governed by the Geneva Conventions, the 1991 Emblem Regulations adopted by the International Conference of the Movement on the Use of Emblem by National Societies and other relevant laws of the country.

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article, any person shall not in any way use the emblem or insignia without the authorization from the Society.

3/ The Society shall adopt appropriate internal regulation on the use and protection of the emblem by its personnel, members and volunteers in accordance with the Geneva Conventions; their additional protocols, and the 1991 Emblem Regulation adopted by the International Conference of the Movement and other relevant laws of the Country.

፬/ ማኅበሩ በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ (፩) እስከ (፫) በተደነገገው መሰረት አግባብነት ካላቸው የመንግስት አካላት ጋር በመተባበር አርማው በሀገር ውስጥ ለትክክለኛ ዓላማ መዋሉን ይከታተላል።

፮. መሠረታዊ መርሆች

የማኅበሩ መሠረታዊ መርሆች የሚከተሉት ናቸው፡-

፩/ ሰብዓዊነት

ማኅበሩ ያለ አድልዎ በጦር ሜዳ የቆሰሉትን ለመርዳት በተፈጠረ ጽኑ ዓላማ ላይ የተቋቋመ በመሆኑ በአለም አቀፍ ደረጃ እና በብሔራዊ ደረጃ ባለው አቅም ሁሉ በማናቸውም ስፍራና ጊዜ በሰዎች ላይ የሚደርሰውን ችግርና ስቃይ ለመከላከልና ለማቃለል ይጥራል።ጥረቱ ህይወትን መጠበቅ፣ ጤንነትን መንከባከብ፣ እንዲሁም የሰብዓዊ ፍጡራንን ክብር መጠበቅን ማረጋገጥ ነው።እንቅስቃሴው በህዝቦች መካከል የጋራ መግባባት፣ ወዳጅነት፣ ትብብርና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንም ይሰራል።

፪/ አለማዳላት

ማኅበሩ በዜግነት፣ በዘር፣ በፆታ፣ በሃይማኖት፣ በመደብ ወይም በፖለቲካ አመለካከት አድልዎ አያደርግም።ጥረቱ የሰዎችን ስቃይ በፍላጎታቸው ብቻ በመመራት በጣም አስቸኳይ ዕርዳታ ለሚፈልጉ የስቃይ ሁኔታዎች ቅድሚያ መስጠት ነው።

፫/ ገለልተኝነት

የሁሉንም ወገኖች እምነት አግኝቶ ያለችግር ተግባሩን ለማከናወን እንዲችል ማኅበሩ በማናቸውም ግጭቶችና ጦርነቶች ለማንም አይወግንም፤ እንዲሁም በማንኛውም የፖለቲካ፣ የዘር፣ የሃይማኖት ወይም የርዕዮተኛ አለም ውዝግቦች ገለልተኛ አቋሙን ይጠብቃል።

4/ In cooperation with the appropriate public authorities, the Society ensures the proper use of the emblem at the national level in accordance with sub-articles (1) to (3) of this Article .

7. Fundamaetal Principles

The fundamental principles of the Society are:

1/ Humanity

The Society which is born of a desire to bring assistance without discrimination to the wounded on the battle field endeavors in its international and national capacity, to prevent and alleviate human suffering wherever it may be found. Its purpose is to protect life and health and to ensure respect for the human being. It promotes mutual understanding, friendship, cooperation and lasting peace amongst all people.

2/ Impartiality

The Society makes no discrimination as to nationality, race, sex, religious beliefs, class or political opinions. It endeavors to relieve the suffering of individuals, being guided solely by their needs, and to give priority to the most urgent cases of distress.

3/ Neutrality

In order to continue enjoying the confidence of all, the Society may not take sides in hostilities or engage at any time in controversies of a political, racial, religious or ideological nature.

፬/ የአሠራር ነጻነት

ማኅበሩ የአሰራር ነጻነት አለው። ማኅበሩ ለሀገሪቱ ሕግ ተገኝ እና በሰብዓዊ አገልግሎት ተግባር ለመንግስት አጋዥ ቢሆንም ምንጊዜም በእንቅስቃሴው መርሆች መሰረት ተግባሩን የማከናወን ነጻነት አለው።

፭/ የበጎ ፈቃድ አገልጋይነት

ማኅበሩ በምንም አይነት ለጥቅም ያልቆመና በበጎ ፈቃድ ብቻ ተነሳስቶ ለሰዎች እርዳታ የሚያደርግ ነው።

፮/ አንድነት

ማኅበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቸኛው የቀይ መስቀል ማኅበር ነው። ማኅበሩ ለማንኛውም ዜጋ አባልነት ክፍት ሲሆን አገልግሎቱንም በሀገሪቱ ውስጥ በሁሉም ቦታ ማዳረስ አለበት።

፯/ ዓለምአቀፋዊነት

ማኅበሩ እኩል ደረጃ ካላቸውና እርስ በእርስ በመረዳዳት እኩል ኃላፊነትና ግዴታ ከሚጋሩ ብሔራዊ ማህበራት ጋር በመረዳዳት የተቋቋመበትን አላማ ለማሳካት የሚሰራ ነው።

፰. ዓላማ

የማኅበሩ ዓላማ የጄኔቫ ስምምነቶችንና በዚህ ቻርተር አዋጅ አንቀጽ ፮ የተመለከቱትን መሠረታዊ መርሆች በመከተል የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩/ በሰው ሰራሽ እና በተፈጥሮ አደጋ ግጭቶችን ጨምሮ በሰው ህይወትና ጤና ላይ የሚደርሰውን ስቃይ እና መከራ ማቃለል፣ የተጠፋፋ ቤተሰቦችን ማገናኘት፣ የአደጋ ተጎዲዎች ከጉዳቱ በፍጥነት እንዲያገግሙ የማድረግ፤

፪/ በተፈጥሮ አደጋ ግጭቶችን ጨምሮ በሰው ጤናና ህይወት ላይ አደጋ እንዳይደርስ መከላከል፣ የህብረተሰቡን አደጋ የመቋቋም አቅም የማዳበር፤

፫/ ሰብአዊነት፣ በጎ ፈቃደኝነት እና የሰው ልጆች ሰላም እንዲሰፍን መስራት።

4/ Independence

The Society is independent. The Society, while auxiliary in the humanitarian services of the government and subject to the laws of the country, must always maintain its autonomy so that it may be able at all times to act in accordance with its principles.

5/ Voluntary Service

The Society is not prompted in any manner by a desire for gain and it extends voluntary relief for human beings.

6/ Unity

The Society is the only Red Cross Society in Ethiopia. It must be open to all and carry on its humanitarian work throughout its territory.

7/ Universality

The Society endeavors to achieve its purposes in collaboration with other Societies which have equal status and share equal responsibilities and duties.

8. Purposes

In conformity with the Geneva Conventions and the fundamental principles referred to in Article 6 of this Charter proclamation, the Society shall have the purposes to:

1/ alleviate human sufferings on the health and lives of human beings caused due to man-made and natural disasters including hostilities, restore family links and help the victims of the disaster rehabilitate quickly;

2/ prevent disaster on the lives and health of human beings caused by natural calamities and hostilities and build community resilience;

3/ work towards humanity, volunteerism and the prevalence of peace for human beings.

፱. ከመንግስት ጋር ስላለው ግንኙነት

፩/ ማኅበሩ የተቋቋመለትን ዓላማ እና መሠረታዊ መርሆችን በመጠበቅ በሰብአዊ ተግባራት የመንግስት አጋዥ ነው።

፪/ መንግስት ማኅበሩ የተቋቋመለትን ዓላማ እንዲያሳካ እና በዚህ ቻርተር አዋጅ የተዘረዘሩትን ተግባራት እንዲፈፀም አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል።

፫/ ማኅበሩ ከመንግስት አካላት ጋር ስለማህበራዊ አገልግሎት አሰጣጥ የሚያደርጋቸው ስምምነቶች በጽሁፍ መሆን አለባቸው።

፲. ከሌሎች አካላት ጋር ስላለው ግንኙነት

፩/ ማኅበሩ ከሌሎች የእንቅስቃሴው አካላት ጋር ስላለው ግንኙነት በእንቅስቃሴው መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ ፫ እና ፱ የተቀመጡትን ድንጋጌዎች እንዲሁም በዓለም ቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ ፌዴሬሽን መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ ፰ ላይ የተጠቀሱትን ግዴታዎች ያከብራል።

፪/ ማኅበሩ የተቋቋመለትን ዓላማ ለማሳካት መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት፣ ህዝባዊ ማኅበራት እና አግባብነት ካላቸው የግል ድርጅቶች ጋር ሊሰራ ይችላል።

፲፩. ተቋማዊ ነጻነት

፩/ ማኅበሩ የተቋቋመለትን ዓላማ ሲያከናውን ተቋማዊ ነጻነት አለው።

፪/ መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ከማኅበሩ ጋር የሚያደርጓቸው ማናቸውም ግንኙነቶች ከማኅበሩ መርሆች ጋር የሚጻረሩ መሆን የለባቸውም።

9. Relationship with the Government

1/ The Society serves as an auxiliary to the Government in the humanitarian field in line with its purpose and fundamental principles.

2/ In order to achieve its purposes, the Government shall provide necessary support to the Society.

3/ Agreements concluded with public authorities regarding the execution of a social service shall be in writing.

10. Relationship with other Entities

1/ The Society shall in particular fulfill the conditions laid down under Articles 3 and 4 of the Statutes of the Movement, and is bound by the obligations under Article 8 of the Constitution of the International Federation of Red Cross and Red Crescent in its relationship with components of the movement .

2/ In order to fulfill its purposes, the society may work with non-governmental organizations, mass organizations and relevant private sectors.

11. Institutional Autonomy

1/ In pursuing its purposes, the Society has institutional autonomy.

2/ Any agreements entered between the Society and Governmental and non-governmental organizations shall not be contrary to the fundamental principles of the Society.

፲፪. ተግባራትና ችሎታ

ማኅበሩ የሚከተሉት ተግባራትና ችሎታዎች ይኖራታል፡-

፩/ በትጥቅ ግጭት፣ በውስጥ አለመረጋጋቶችና ውጥረቶች፣ በድንገተኛ እና በሌሎች አደጋዎች ውስጥ የሚገኙ ተጋላጭ ሰዎችን እና የህብረተሰብ ክፍሎችን ሁኔታ ማሻሻል፤

፪/ ከባድ ችግር ወይም ድንገተኛ አደጋ በደረሰ ጊዜ የተጉዳዩ ሰዎች አስፈላጊውን ዕርዳታ በፍጥነትና በሚገባ እንዲያገኙ ማድረግ፤

፫/ በጦርነት ጊዜ ለተጉዳዩ የጦር አባላትም ሆነ ሰላማዊ ህዝብ በጄኔቫ ስምምነቶችና በመሠረታዊ መርሆቹ መሠረት ዕርዳታ ማድረግ፣ ለዚህም በሰላም ጊዜ ተዘጋጅቶ መገኘት፤

፬/ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ከመኖሪያ አካባቢያቸው የተፈናቀሉትን መልሶ ለማቋቋምና በልማት ተግባር ላይ ተሰማርተው ራሳቸውን የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት፣ በአደጋ ተጋላጭነት ምላሾች ላይ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ፣ ከመንግስት ጋራ በመተባበር የአደጋ ተጋላጭነትን መቀነስ እና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት መደገፍ፤

፭/ በሽታዎችን ለመከላከል፣ ለህዝብ የጤና አገልግሎት ለማዳረስ፣ የጤና ባለሙያዎችን ለማሰልጠን በአጠቃላይ የጤንነት ሁኔታን ለማሻሻል በሚደረገው ጥረት መተባበርና መርዳት፣ የመሠረታዊ ጤና ክብካቤ ተግባራት የሚስፋፋቸውን መንገድ ከሚመለከታቸው ጋር በመተባበር መቀየስና መተግበር፤

፮/ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በአካባቢ ጥበቃ፣ ማኅበረሰብ ልማት ማለትም በደን ልማት፣ በንጹህ ውሃ አቅርቦት፣ በአካባቢ ጤና አጠባበቅ፣ ተግባራት በመሳተፍ ተገቢውን አስተዋጽኦ ማድረግ፤

12. Duties and Capacity

The Society shall have the following duties and capacity to:

1/ alleviate the situations of vulnerable persons and communities affected by armed conflicts, internal disturbances and tensions, emergency disasters and other emergencies;

2/ provide effective emergency assistance to victims during catastrophes or emergency disasters;

3/ provide assistance to military and civilian victims of war in conformity with the Geneva Conventions and its fundamental principles and undertake all necessary preparations to that end in time of peace;

4/ rehabilitate displaced victims of man-made and natural disaster and assist their efforts to become self-reliant through participation in development activities; to raise public awareness in disaster-response, to assist the government's effort in risk reduction and food security;

5/ cooperate with all concerned bodies in the prevention of diseases, the promotion of public health services, the training of medical personnel and the improvement of standards of health in general, including the development and implementation of primary health care services;

6/ participate in and contribute towards environmental protection, community development activities such as afforestation, supply of potable water and the provision of community sanitary services in cooperation

፮/ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ለአደጋ በቀላሉ የሚጋለጡ የኅብረተሰብ ክፍሎች፣ በተለይም የሴቶችን፣ ሕጻናትን፣ አረጋውያንን እና አካል ጉዳተኞችን ሁለንተናዊ አቅም በመገንባት ከተጋላጭነት ለመውጣት የሚያደርጉትን ጥረት ማገዝ፤

፯/ በሰዎች ሁሉና በሀገራት መካከል የመግባባትና የመተባበር መንፈስ እንዲዳብር ለማገዝ ለሰብአዊ አገልግሎቶች መሠረት የሆነውን የአለም አቀፍ የሰብአዊነት ህግ በኅብረተሰቡ ዘንድ በስፋት እንዲታወቅ ማድረግ፣ ለህጉ ተግባራዊነት መንግስት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ማገዝ እና መደገፍ፤

፱/ የእንቅስቃሴው የልዑካን ምክር ቤት በሚያወጣው ስትራቴጂ መሰረት የተጠፋፋ ቤተሰቦችን ማገናኘት፤

፲/ የእንቅስቃሴው መሠረታዊ መርሆች በሕዝብ ዘንድ በይበልጥ እንዲታወቁ ጥረት ማድረግ፤

፲፩/ አባላትንና የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪዎችን ማበራከት እና ማኅበሩ ለሚያከናውነው የሰብአዊ አገልግሎት እና የልማት ተግባራት ማስማራት፤

፲፪/ የቀይ መስቀል ወጣቶች እንቅስቃሴ በወጣቶችና በሌላውም ኅብረተሰብ ዘንድ እንዲታወቅና እንዲስፋፋ ማድረግ፤

፲፫/ በአደጋ ጊዜ ዕርዳታ ለመስጠት የሚዘጋጁትን፣ ለኅብረተሰቡ ደኅንነት አገልግሎት የሚያበረክቱትንና ሌሎችም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪዎችን በማኅበሩ ሥራ እንዲሰለጥኑና እንዲያገለግሉ ማድረግ፤

፲፬/ ከእንቅስቃሴው አካላትና ከሌሎችም አለምአቀፍ ድርጅቶች ጋር ያለውን ግንኙነት በማስፋፋትና በማጠናከር በዓለም ላይ መግባባትና ሰላም እንዲሰፍን ጥረት ማድረግ፤

with the concerned organs;

7/ support those groups of the community, especially women, children, elderly people, and persons with disabilities who are most vulnerable to disaster;

8/ disseminate international humanitarian law and to assist and support the effort of the government for the implementation of the law, which is the basis for humanitarian services, with a view to promoting the prevalence of peace, amongst all peoples and nations, of cooperation and mutual understanding;

9/ act in restoring family links, in accordance with the Restoring Family Link Strategy to be adopted by the council of Delegates of the Movement;

10/ endeavor to further popularize the fundamental principles of the Movement;

11/ raise its membership and the role of volunteers in the humanitarian and development activities of the society ;

12/ propagate and expand the Red Cross Youth movement among the young and the rest of the community;

13/ train and deploy volunteers for rescue work and social welfare, as well as other volunteers in its fields of activity;

14/ strive for the promotion of understanding and peace in the world by developing and strengthening its relations with the other components of the movement and other international organizations;

፲፮/ከዓላማውና ተግባሩ ጋር በማይቃረን ሁኔታ ለማግባቱ አገልግሎቶች ማስፋፊያ ቋሚ ገቢ የሚያስገኙ ልዩ ልዩ ዕቅዶችን መተለም፤ ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማድረግ፤ ራስን ለመቻል የሚደረገውን ጥረት ማጠናከር፤

፲፯/ የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤት መሆን፤ ውል መዋዋል፤ በራሱ ስም መክሰስና መክሰስ፤

፲፰/ ዓላማውን ለማሳካት የሚረዱ ተዛማጅነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራት ማከናወን፡፡

ክፍል ሁለት

ስለ አባልነት

፲፫. አባል ስለመሆን

የማግባቱን መርሆች የሚቀበልና በሥራ ለመተርጎም ፈቃደኛ የሆነ ማንኛውም ሰው በዘር፣ በቀለም፣ በዜግነት፣ በጾታ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ አመለካከት ወይም በማናቸውም ሌላ ሁኔታ ልዩነት ሳይደረግበት አባል ሊሆን ይችላል፡፡

፲፬. የአባልነት ዓይነቶች

የአባልነት ዓይነቶች የሚከተሉትን የሚያካትት ይሆናል፡-

፩/ መደበኛ አባልነት፤

፪/ የዕድሜ ልክ አባልነት፤

፫/ የክብር አባልነት፤

፬/ የድርጅት አባልነት፤

፭/ የቀይ መስቀል ወጣት አባልነት፡፡

፲፮. ለአባልነት የሚያበቁ ሁኔታዎች

፩/ ለመደበኛ አባልነት የሚያበቁ ሁኔታዎች የሚከተሉት ናቸው፡-

ሀ) በብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔው በሚወሰነው መሠረት የዓመቱን የአባልነት ክፍያ መክፈል፤ ወይም

15/plan, formulate and implement various projects, which are consistent with its purposes and duties, with a view to creating permanent sources of revenue to be able to finance its services;

16/own movable and immovable property, to acquire, administer and alienate property, to enter into contracts, to sue and be sued in its own name;

17/carry out other related activities necessary for the attainment of its purposes.

PART TWO

MEMBERSHIP

13. Eligibility for Membership

Any person who is willing to accept and translate into deeds the fundamental principles of the Society may become a member of the Society without discrimination related to race, color, nationality, sex, religion, political opinions or any other status.

14. Types of Membership

The types of membership shall include the following:

1/ regular membership;

2/ life long membership;

3/honorary membership;

4/corporate membership;

5/ Red Cross Youth membership.

15. Conditions for Membership

1/The following conditions shall qualify for regular membership:

a) the payment of annual membership fee as fixed by the National General Assembly, or

ለ) የማኅበሩን አላማ በጠበቀ መልኩ ከአባልነት ክፍያ ጋር ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው ንብረት ለማኅበሩ ማበርከት፣ ወይም

ሐ) ማኅበሩ የሚፈልገውን ዓይነት አገልግሎት በነፃ መስጠት።

፪/ ማንኛውም ግለሰብ የዕድሜ ልክ አባል ለመሆን የሚችለው በብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ መሠረት ለዕድሜ ልክ አባልነት የሚከፈለውን ገንዘብ በአንድ ጊዜ በመክፈል ወይም የማኅበሩን አላማ በጠበቀ መልኩ ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው ንብረት በስጦታ መልክ በማበርከት ወይም ከክፍያው ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ነፃ አገልግሎት በመስጠት ነው።

፫/ የክብር አባል ለመሆን የሚችለው ከማኅበሩ መርሆች ጋር በተዛመደ ሁኔታ ከቀይ መስቀል ስራዎች እና አላማዎች ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ሰብዓዊ አገልግሎት ለጎበኝተሰቡ በማበርከት ሲሆን፣ የሚፈቀደውም በብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔ ነው።

፬/ የድርጅት አባል መሆን የሚችለው በብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ መሰረት ለድርጅት አባልነት የሚከፈለውን ዓመታዊ ክፍያ በመፈፀም ይሆናል።

፭/ የቀይ መስቀል ወጣት አባል መሆን የሚችለው ማኅበሩ ውስጥ በሚቋቋሙ የወጣት ክበባት ውስጥ በአባልነት በመመዘገብ እና በብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ መሰረት ለአባልነት የሚከፈለውን አመታዊ ክፍያ በመፈፀም ነው።

፲፮. የአባልነት መብቶች

፩/ ማንኛውም መደበኛ ወይም የዕድሜ ልክ አባል እንዲሁም ዕድሜው ፲፰ ዓመት የሞላው የቀይ መስቀል ወጣት አባል፡-

ሀ) በማኅበሩ የቀበሌ፣ ክልል፣ ዞን፣ ወረዳና ልዩ ወረዳ፣ ወይም ቅርንጫፉን ወክሎ በሚገኝባቸው የማኅበሩ ጠቅላላ ስብሰባዎች ላይ መገኘት፣ ድምጽ መስጠት፣ እና

b) without compromising its purposes, donation in kind to the Society equivalent to the membership fee; or

c) the provision of free service as required by the society.

2/ The status of life long membership may be obtained by any individual or family upon a one-time full payment of the sum of life long membership fee fixed by the National General Assembly or by donating property or providing free service to the Society the value of which is equivalent to the payment, without compromising its purposes.

3/ The status of honorary membership may be obtained upon rendering exceptional humanitarian service in line with the fundamental principles of the Society and in connection with the Society’s purpose and activities and shall be granted by the National General Assembly.

4/ The status of corporate membership may be obtained up on payment of the annual membership fee as fixed by the National General Assembly.

5/ The status of Red Cross Youth membership may be obtained by joining youth clubs established by the Society and up on payment of the annual membership fee as fixed by the National General Assembly.

16. Rights of Members

1/ A regular member, a life long member as well as a Red Cross Youth member who has attained 18 years of age may:

a) attend and vote at meetings of the society held at the level of Kebele, Woreda, Zone/Special Woreda, Region or National General Assembly and at any other meetings

ለ) በማናቸውም ደረጃ ከማኅበሩ መሪዎች አንዱ ሆኖ መመረጥ ይችላል።

፪/ የድርጅት አባልነትን ወክሎ በማኅበሩ ጠቅላላ ስብሰባዎች የሚገኝ ሰው ድምፅ ለመስጠት ይችላል። ሆኖም ለመመረጥ አይችልም።

፫/ የክብር አባል በማኅበሩ ጠቅላላ ስብሰባዎች በመገኘት ሃሳብ ለመስጠት ይችላል። ሆኖም ድምፅ ለመስጠትም ሆነ ለመመረጥ አይችልም።

፲፮. አባልነት ስለሚቋረጥበት፣ ስለሚሰረዝበትና ስለሚታደስበት ሁኔታ

፩/ መደበኛ አባልነት፡-

ሀ) የዓመቱ የአባልነት ክፍያ ለሁለት ተከታታይ ዓመታት ሲቋረጥ ወይም፤

ለ) አባልነቱ የተገኘው ለማኅበሩ ነፃ አገልግሎት በመስጠት ከሆነ ይኸው አገልግሎት ለሁለት ተከታታይ ዓመታት ሲቋረጥ፣ አብልነቱ ይቋረጣል።

፪/ አባሉ የማኅበሩን መሠረታዊ መርሆች ሲጥስ ወይም የማኅበሩን መርሆች ወይም ተግባር አደጋ ውስጥ በሚከት እንቅስቃሴ ውስጥ ሲሳተፍ፣ የማኅበሩን መልካም ስም የሚያጎድፍ ስብዕና ሲያንፀባርቅ ከአባልነቱ ሊሰረዝ ይችላል።

፫/ የዘመኑን መዋጮ በመክፈል ወይም የተቋረጠውን አገልግሎት እንደገና በመቀጠል ወይም ከክፍያው ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ንብረት በመስጠት አባልነትን መቀጠል ይችላል።

፬/ በዚህ አንቀፅ በንዑስ አንቀፅ (፪) መሰረት የተሰረዘ አባልነት እንደገና ስለሚገኝበት ሁኔታ የብሄራዊ ጠቅላላ ጉባኤ በውስጥ ደንብ ይወስናል።

of the Society; and

b) be eligible for election in the governance of the society at all levels.

2/ A person representing a corporate member may attend and vote at the General Assemblies of the Society but shall not be eligible for election.

3/ An honorary member may attend and forward opinions at General Assemblies of the Society but neither shall be able to vote nor be eligible for election.

17. Revocation, Cancellation and Recovery of Membership

1/ Regular membership may be revoked on the following grounds:

a) failure to pay the annual membership fee for two consecutive years; or

b) Discontinuation of services for two consecutive years, where membership was based on providing services to the Society;

2/ Membership may be cancelled if the member has infringed the fundamental principles of the Society or engage in activities or showing a moral character seriously detrimental to the work of the Society.

3/ Regular membership may be recovered by paying the current membership fee or by resuming the discontinued services or by making donations equivalent to the fee.

4/ The National General Assembly shall adopt a regulation on the procedure of recovering the membership cancelled according to sub Article 2 of this Article

፭/ አባልነት የሚሰረዘው እንደአግባቡ በየደረጃው በሚገኝ ቅርንጫፍ ወይም በብሔራዊ አስተዳደር ቦርድ ሲሆን ውሳኔውን ለማስለወጥ የሚቀርብ ይግባኝ የሚታይበት ስርዓት የማህበሩ ብሔራዊ ጠቅላላ ጉባኤ በሚያወጣው የውስጥ ደንብ ይወሰናል።

፮/ አንድ አባል ከአባልነቱ እንዲሰረዝ ውሳኔ ሲሰጥ ውሳኔውን ከነምክንያቱ አባሉ በጽሁፍ እንዲያውቀው ይደረጋል፤ ውሳኔው ለሚመለከተው ቅርንጫፍ ቀጣይ የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ቀርቦ የጠቅላላ ጉባኤው አባላት እንዲያውቁት ይደረጋል።

ክፍል ሦስት
የማኅበሩ አደረጃጀትና አወቃቀር

፲፰. የማኅበሩ የባላይ ጠባቂ

፩/ የማኅበሩ የባላይ ጠባቂ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ነው።

፪/ ፕሬዚዳንቱም ማኅበሩ ዓላማውን ከግቡ እንዲያደርስ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንዲያገኝ፤ በሕዝብ የበለጠ እንዲታቀፍ እና አገልግሎቱ እንዲስፋፋ ድጋፍ ያደርጋል።

፲፱. የማኅበሩ አደረጃጀት

፩/ ማኅበሩ አንድነቱን በጠበቀ መልኩ በብሔራዊ ደረጃ ተደራጅቷል።

፪/ እንደ አስፈላጊነቱም የማህበሩ ብሔራዊ ጠቅላላ ጉባኤ በሚያወጣው የውስጥ ደንብ መሰረት ለሀብረተሰቡ ተደራሽነቱን ይበልጥ በሚያቀላጥፍ መንገድ በክልልና በተዋረድ ባሉ የአስተዳደር አርከኖች ሊደራጅ ይችላል።

፫/ የማኅበሩ ብሔራዊ አደረጃጀት የማኅበሩን አላማ ለማሳካት ሀገራዊ እና አለምአቀፋዊ ተግባራትንና ኃላፊነትን ያከናውናል።

5/ The authority to cancel membership rests with the respective branch or National Governing Board as appropriate, the procedure for appealing against a decision to cancel a membership will be determined in the internal regulation to be adopted by the National General Assembly.

6/ The decision to cancel membership shall be communicated to the member in writing by stating the reason and it shall be communicated to the next General Assembly of the concerned branch.

PART THREE
ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE SOCIETY

18. Patron of the Society

1/ The patron of the society shall be the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

2/ The President shall extend all the necessary assistance to the Society in the attainment of its purposes, in securing wider public acceptance and in promoting its activities.

19. Organization of the Society

1/ The Society, keeping its unity is organized at national level.

2/ In order to increase its accessibility to the people, the society may be organized at regional and other administrative levels, based on an internal regulation to be adopted by the National General Assembly.

3/ In order to fulfill the purposes of the Society, the organization of the Society at national level shall perform national and international duties and responsibilities.

፬/ የክልል እና በተዋረድ የሚቋቋሙት አደረጃጀቶች ተጠሪነታቸው ለብሔራዊ አደረጃጀት እና በተዋረድ ለሚገኘው የበላይ አደረጃጀት ሆኖ በብሔራዊ አደረጃጀት የሚወጣውን ፖሊሲ እና የሚተላለፈውን ውሳኔ መሰረት በማድረግ የማህበሩን አላማ ለማሳካት የሚያስችሉ ተግባራትን ያከናውናል።

፳. የማኅበሩ አወቃቀር

ማኅበሩ የሚከተለው ውስጣዊ አወቃቀር ይኖረዋል፡-

፩/ የብሔራዊ አደረጃጀት የሚከተለው ውስጣዊ አወቃቀር ይኖረዋል፡-

- ሀ) ጠቅላላ ጉባዔ፤
- ለ) አስተዳደር ቦርድ እና
- ሐ) ብሔራዊ ጽሕፈት ቤት።

፪/ በክልል ደረጃ እና በተዋረድ ስለሚዋቀሩ የማህበሩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የማህበሩ ጠቅላላ ጉባዔ በሚያወጣው የውስጥ ደንብ ይወሰናል።

፫/ በክልል እና በተዋረድ የሚቋቋሙ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በየጊዜው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎች እና የሚያስተላልፋቸውን ውሳኔዎች አፈፃፀም በተመለከተ ለብሔራዊ ጽሕፈት ቤት እና በየደረጃው ለተዋቀረው የበላይ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሪፖርት ያቀርባሉ።

፳፩. የማኅበሩ ብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔ አባላት

የብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔ የማህበሩ ከፍተኛ አካል እና ማህበሩን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪ አካል ሲሆን የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡-

- ፩/ የብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ ዘጠኝ አባላት፤
- ፪/ በክልል አደረጃጀት ከሚዋቀሩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የሚወከሉ ከኢያንዳንዱ አምስት አባላት፤

4/ While accountable to the national level and their respective higher administrative level regional and other respective branches shall carryout activities towards the fulfillment of the purposes of the Society based on the policies adopted at the national level.

20. Structure of the Society

The Society shall have the following internal structure:

1/ The national level has the following structure:

- a) General Assembly,
- b) Governing Board and
- c) National Headquarters

2/ The internal structure of regional, and other respective branches shall be determined by the internal regulation to be adopted by the National General Assembly,

3/ The regional and other respective branches to be established shall provide with regular reports on the implementation of the Society's policies and decisions adopted at national level to their respective higher structure and to Headquarters.

21. Members of the National General Assembly

The National General Assembly as the supreme organ of the Society and passes final decisions concerning on the society, shall have the following members:

- 1/ nine members of the National Governing Board;
- 2/ five members elected from branches established under regional level;

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ከሚመረጡ አባላት በተጨማሪ በክልላዊ አደረጃጀቶች ስር ከ፫ ሺ (ከአንድ መቶ ሺ) አባላት በላይ ያሏቸው ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በምርጫ የሚልካቸው ተጨማሪ አንድ አንድ አባላት ይኖራሉ፤ ሆኖም በክልላዊ አደረጃጀቶች ስር የሚመረጡት የጠቅላላ አባላት ብዛት ከ፳፮ መብለጥ የለበትም፡፡ዝርዝር አፈጻጸሙ ብሔራዊ ጠቅላላ ጉባኤው በሚያወጣው የውስጥ ደንብ ይወሰናል፡፡

፬/ ከሚከተሉት መንግሥታዊ መሥሪያ ቤቶች በሚኒስትር ወይም በከፍተኛ ኃላፊ ደረጃ የሚወከል አንድ ሰው፡-

- ሀ) የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፤
- ለ) የአገር መከላከያ ሚኒስቴር፤
- ሐ) የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፤
- መ) የገንዘብና ኢኮኖሚ ጉብዓት ሚኒስቴር፤
- ሠ) የትምህርት ሚኒስቴር፤
- ረ) የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር፤
- ሰ) የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን፤
- ሸ) የብሔራዊ የመረጃ እና የደህንነት አገልግሎት፤

፭/ የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን ተወካይ፤

፮/ የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ተወካይ፤

፯/ በቀይ መስቀል ብሔራዊ ወጣቶች ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተመረጡ ፫ የቀይ መስቀል ወጣት አባላት፤ ቢያንስ አንዱ ሴት መሆን ይኖርባታል፤

፰/ የቀይ መስቀል ሠራተኞች ማኅበር ተወካይ፤

፱/ በብሔራዊ ቦርዱ የሚጨመሩ ከ ፴ የማይበልጡ የቀይ መስቀል አባላት፤

3/ in addition to the members elected under sub-article 2 of this article, members who are elected from branches under Regional level electing one with every additional 100,000 members of them. However, the number of elected members in this case from regional level should not exceed twenty five (25). The details shall be determined by internal regulation to be adopted by the National General Assembly.

4/ Minister or higher official of each of the following government offices:

- a) Ministry of Foreign Affairs;
- b) Ministry of National Defense;
- c) Ministry of Health;
- d) Ministry of Finance and Economic Cooperation;
- e) Ministry of Education,
- f) Ministry of Women and Children Affairs;
- g) National Disaster Risk Management Commission;
- h) National Intelligence and Security Service;

5/ A representative of the Ethiopian Labor Unions' Confederation,

6/ A representative of the Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations,

7/ Three youth members who are elected by the National Red Cross Youth Executive Committee; out of which at least one shall be a female.

8/ A representative of the Society's workers union,

9/ Not more than thirty (30) Red Cross members to be chosen by the National Governing Board,

፲/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪)፣ (፫)፣ (፭) እና (፱) መሰረት የሚመረጡ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት የአገልግሎት ዘመን አራት ዓመት ይሆናል። ማንኛውም የጠቅላላ ጉባኤ አባል ከሁለት ተከታታይ የአገልግሎት ዘመን በላይ በጠቅላላ ጉባኤ አባልነት መመረጥ አይችልም። ይሁን እንጂ ከላይ የተቀመጠው ድንጋጌ አባሉ ከአንድ የአገልግሎት ዘመን ዕረፍት በኋላ እንደገና ተመርጦ ከማገልገል አያገደውም።

፳፪. የብሔራዊ ጠቅላላ ጉባኤ ሥልጣንና ተግባር

ብሔራዊ ጠቅላላ ጉባኤው የማኅበሩ ከፍተኛ አካል ሲሆን የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩/ የአስተዳደር ቦርድ አባላትን መምረጥ፤
- ፪/ የማኅበሩን ፖሊሲ ማውጣት ወይም ማፅደቅ፤
- ፫/ ለአስተዳደር ቦርዱ አስፈላጊውን አጠቃላይ የፖሊሲ መመሪያ መስጠትና አፈጻጸሙንም መከታተል፤
- ፬/ የአስተዳደር ቦርዱ የሚያቀርበውን የማኅበሩን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ የሥራ ዕቅድና ጥቅል በጀት ማፅደቅ፤
- ፭/ የአስተዳደር ቦርዱንና የኤዲተሮችን ሪፖርት መርምሮ ማጽደቅ፤
- ፮/ በአስተዳደር ቦርዱ የተወሰኑ በበጀት ያልተመለከቱ ከፍተኛና አስቸኳይ የድንገተኛ አደጋ ወጭዎች ካሉ መርምሮ ማፅደቅ፤
- ፯/ የአስተዳደር ቦርዱ በሚያቀርበው ሃሳብ መሠረት የአባልነት አይነት፣ የክልል ጽ/ቤቶች ለማኅበሩ ብሔራዊ ጽ/ቤት እንዲሁም የዞን ወይም ልዩ ወረዳዎች ለክልል ጽ/ቤቶች የሚያደርጉትን የመዋጮ መጠን መወሰን፤

10/The term of service for General Assembly members elected under sub Articles 2, 3, 7 and 9 of this Article is four years. No member of the General Assembly shall serve more than two consecutive terms in the General Assembly, but this would not bar a member to be elected after lapse of one term.

22. Powers and Duties of the National General Assembly

The National General Assembly as the supreme organ of the society shall have the following powers and duties:

- 1/ elect, members of the the National Governing Board of the Society;
- 2/ enact or adopt the policy of the Society;
- 3/ give the necessary general policy guidelines to the the National Governing Board and supervise its activities;
- 4/ approve the short, medium and long-term work programmes and gross budget of the society submitted to it by the the National Governing Board;
- 5/ examine and approve the reports of the the National Governing Board and the auditors;
- 6/ examine and approve decisions of the Governing Board on major and urgent relief expenditures not appropriated in the budget;
- 7/ decide upon the recommendations of the Governing Board as to the types of membership, the amount of membership fees and contributions to be made by regional offices to the Head Quarter, Zonal/Special Woreda to Regions and Woreda to Zonal branch of the Society;

፳/ የአስተዳደር ቦርዱ በሚያቀርበው ሃሳብ መሠረት ከማኅበሩ መርሆች ጋር በተዛመደ መልኩ ከፍተኛ ሰብዓዊ አገልግሎት ለኅብረተሰቡ ላበረከቱ የክብር አባልነትን እንዲሁም የማኅበሩን ከፍተኛ ሜዳይና ሽልማት ሊያገኙ የሚገባቸውን ተሸላሚዎች መወሰን፤

፳፱/ ለሁለት ዓመታት የሚያገለግል የማኅበሩን የውጭ አዲተር መሰየም፤

፳፻/ አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ሁሉ የማኅበሩን ቻርተር አዋጅ ማሻሻልና እንዲፀድቅ ለመንግሥት ማቅረብ፤

፳፻፩/ የጠቅላላ ጉባኤውን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት እና ስለአስተዳደር ቦርድ አባላት ምርጫ ደንብ ማዕደቅ፤

፳፻፪/ የማኅበሩን የብሔራዊ ጽሕፈት ቤት እና በክልላዊ አደረጃጀት ስር የተዋቀሩትን ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች አወቃቀር፣ ሥልጣንና ተግባር በተመለከተ በአስተዳደር ቦርዱ ተዘጋጅቶ የሚቀርብሉትን ደንብ ማዕደቅ፤

፳፻፫/ ማኅበሩን በሚመለከቱ ጉዳዮች የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤

፳፻፬/ የማኅበሩን ዓላማ ለማሳካት የሚያስችሉ ሌሎች ተያያዥ ተግባራትን ያከናውናል።

፳፫. የብሔራዊ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ

፩/ የብሔራዊ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ በየሁለት ዓመቱ የማኅበሩ የሁለተኛው በጀት ዓመት በተፈጸመ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ይካሄዳል።

፪/ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የጠቅላላ ጉባኤ ልዩ ስብሰባ ሊደረግ ይችላል።

- ፫/ ልዩ ጠቅላላ ጉባኤ ሊጠራ የሚችለው፦
 - ሀ) በአስተዳደር ቦርዱ ውሳኔ፣ ወይ
 - ለ) ከጠቅላላ ጉባኤው አባላት መካከል በአንድ

- 8/ decide upon the granting of honorary membership and the awarding of the Society's most distinguished medals and decorations to persons recommended by the the National Governing Board on account of their outstanding humanitarian services rendered to the public in line with the fundamental principles of the Society;
- 9/ appoint an external auditor of the society for a term of two years;
- 10/ revise this Charter proclamation as may be necessary and submit to the Government for approval;
- 11/ approve a regulation on the procedure of the General Assembly meetings and the election of governing board members;
- 12/ approve regulation to define the organization, powers and duties of headquarters, branch organs and offices of the Society;
- 13/ pass final decisions concerning the Society;
- 14/perform such other powers and duties which may be necessary to fulfill the purposes of the Society.

23. Meetings of the National General Assembly

- 1/ The National General Assembly shall hold a regular meeting every two years within six months after the end of the second fiscal year of the society.
- 2/ Extraordinary meetings may be held at any time when deemed necessary.
- 3/ Extraordinary meetings may be convened:
 - a) upon the decision of the the National Governing Board; or
 - b) at the request of one-third of the members

ሦስተኛው ድምጽ ሲጠየቅ፣ ወይም

ሐ) ከሚቋቋሙት የክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ግማሽ ወይም ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በውሳኔያቸው ጠቅላላ ጉባዔ እንዲጠራ ከጠየቁ ነው።

፬/ የጠቅላላ ጉባዔ መደበኛ ስብሰባ የሚደረግ መሆኑን የሚያመለክት ማናቸውም ማስታወቂያ የአስተዳደር ቦርዱና የኦዲተሮች ዘገባዎች፣ እንዲሁም ጉባዔው የሚነጋገርባቸው ሌሎች ጉዳዮች ዝርዝር ስብሰባው ከሚጀመርበት አንድ ወር አስቀድሞ ለጉባዔው አባላት መላክ ይኖርባቸዋል።

፭/ የጠቅላላ ጉባዔ ልዩ ስብሰባ የሚነጋገርባቸው ጉዳዮች ዝርዝር ስብሰባው ከሚጀመርበት ጊዜ አሥራ አምስት ቀን አስቀድሞ ለጉባዔው አባላት እንዲላኩ ይደረጋል።

፳፬. የብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ ሥነ-ሥርዓት

፩/ ብሔራዊ ማኅበሩ ጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ በማኅበሩ ፕሬዚዳንት ይመራል።

፪/ በዚህ ቻርተር አዋጅ በሌላ ሁኔታ ካልተገለፀ በስተቀር፡-

ሀ) ከአባላቱ መካከል ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፤

ለ) ማንኛውንም ውሳኔ ማሳለፍ የሚቻለው በጉባዔው ከተገኙት እና ድምጽ ከሰጡት መካከል በድምጽ ብልጫ ይሆናል፤

ሐ) ድምጽ እኩል ለዕኩል የተከፈለ እንደሆነ ስብሰቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ፊደል ተራ (ሀ) መሠረት ምልዓተ ጉባዔ ያልተገኘ እንደሆነ ጉባዔው በአሥራ አምስት ቀን ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ይጠራል። በሁለተኛ ጥሪ የተሰበሰበው ጉባዔ በተገኙ አባላት የድምጽ ብልጫ

of the General assembly;

c) when half or more than that of the regional branches to be established, by their decisions, request for extraordinary meeting;

4/ All notices on holding a regular meeting of the General Assembly, together with reports of the Governing Board and of auditors as well as a copy of the agenda, shall be sent to members of the Assembly one month prior to the meeting.

5/ All notices on holding an extraordinary meeting of the General Assembly and a copy of the agenda shall be sent to the members of the Assembly fifteen days prior to the meeting.

24. Procedures for the Meetings of the National General Assembly

1/ Meetings of the National General Assembly shall be presided over by the President of the Society.

2/ Unless stated otherwise in this Charter Proclamation:

a) the presence of half of the members shall constitute a quorum;

b) decisions shall be made by a majority vote of the members present and vote at a meeting;

c) in case of tie, the Chairperson shall have the casting vote.

3/ Where there is no quorum as determined under sub Article (2) (a) of this Article, the Assembly shall be convened for second time within fifteen days. Decisions shall be made by a majority vote of such members as are present at

ውሳኔዎችን ሊያሳልፍ ይችላል።

፴/አያንዳንዱ የጠቅላላ ጉባዔ አባል አንድ ድምጽ ብቻ ይኖረዋል።

፴፩/ የጉባዔው ውይይቶች ቃለጉባኤዎችና ውሳኔዎች ጉባኤው በመረጣቸው ዘጋቢዎች ተይዘው በፕሬዚዳንቱና በዘጋቢዎች ይፈረማሉ።

፳፮. የብሔራዊ የአስተዳደር ቦርድ አባላት

፩/የማኅበሩ የብሔራዊ አስተዳደር ቦርድ በጠቅላላ ጉባዔ የሚመረጡ ዘጠኝ አባላት ይኖሩታል፤ ከአባላቱ አንዱ ከወጣቶች የሚመረጥ ተወካይ ይሆናል።

፪/የብሔራዊ የአስተዳደር ቦርድ አባላት ምርጫ የጾታ፣ የልምድ እና የሙያ ስብጥርን መሰረት ያደረገ ይሆናል። ይህ ቢኖርም ከብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ አባላት ቢያንስ ሁለቱ ሴቶች ይሆናሉ።

፫/የአስተዳደር ቦርድ አባላት የሚመረጡት ለብሔራዊ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ተጠርተው ከተገኙ አባላት ነው። ይሁን እንጂ ለጠቅላላ ጉባኤው ተጠርተው ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት መገኘት ያልቻሉትን እና በጠቅላላው ጉባኤ የሚሰጣቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡ ፈቃደኝነታቸውን በጽሁፍ ወይ በሌላ መንገድ ያረጋገጡ አባላትን በአስተዳደር ቦርድ አባልነት ሊመርጥ ይችላል።

፬/የማኅበሩ ዋና ጸሐፊ ድምጽ የማይሰጥ አባልና ጸሐፊ ይሆናል።

፭/አስተዳደር ቦርድ አባላቱ ከሙያቸው ወይም ከቀደመ ታሪካቸው የተነሳ የማህበሩን ሃላፊነት በአግባቡ እንዳይወጡ ከሚያደርጋቸው የጥቅም ግጭት ነጻ መሆን አለባቸው።

፮/አስተዳደር ቦርድ አባላቱ ኃላፊነታቸውን በሚወጡበት ጊዜ እና በሥራ እንቅስቃሴያቸው ሁሉ ለማኅበሩ ጥቅም ቅድሚያ መስጠት አለባቸው። የብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ አባላት በፖለቲካ ድርጅት ወይም በመንግስት መዋቅር

the second meeting.

4/ Each member of the General Assembly shall have a single vote.

5/ Minutes of the deliberations and decisions of the Assembly shall be taken by rapporteurs elected by the Assembly and shall be signed by the President and the rapporteurs.

25. Members of the National Governing Board

1/ The National Governing Board of the Society shall have nine members elected by the General Assembly; and one of the members shall be representatives of the youth.

2/ Election of the Governing Board members as far as possible should take in to consideration gender, experience and professional diversity. Be that as it may, at least two of the Governing Board members shall be women.

3/ The Governing Board members are elected from members of the General Assembly who are called and attended. However, the Assembly can elect to board member those who were called to and were unable to attend due to a reason beyond their capacity but expressed their commitment to accept any responsibilities by the General Assembly decision.

4/ The Secretary General of the Society shall be a non-voting member and secretary of the Governing Board.

5/ Due care should be taken in ensuring the absence of any conflict of interest between the candidates profession or background and his freedom to execute his tasks in the Society.

6/ In executing their task in the Society, members of the Governing Board shall act solely in the interest of the Society. In case members of the Governing Board holds high government offices or a position in the political party, he

ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊነት ከተሰጣቸው ከአስተዳደር ቦርድ አባልነቱ ይለቃሉ ወይም ይህ የተሰጣቸው ኃላፊነት ከማኅበሩ የገለልተኝነት መርህ ጋር እንደማይጋጭ ማረጋገጫ ይሰጣሉ።

፯/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፮) የተገለጸው ገደብ ቢኖርም በማናቸውም ሁኔታ በአስተዳደር ቦርዱ ውስጥ ከሶስት በላይ በፖለቲካ ድርጅት ወይም በመንግስት መዋቅር ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊነት ያላቸው አባላት ሊኖሩ አይችሉም።

፳፮. የብሔራዊ አስተዳደርቦርድ አባላት የአገልግሎት ዘመን

፩/ የብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ አባላት የአገልግሎት ዘመን ለአራት ዓመታት ይሆናል፤ ሆኖም አንድ አባል የአገልግሎት ዘመኑን ከጨረሰ በኋላ እንደገና ተመርጦ ማገልገል ይችላል።

፪/ አንድ አባል በተመሳሳይ ደረጃ ከሁለት ተከታታይ የአገልግሎት ዘመን በላይ ሊያገለግል አይችልም፤ ይሁን እንጂ ይህ ድንጋጌ አባሉ ከአንድ የምርጫ ዘመን በኋላ እንደገና ተመርጦ ከማገልገል አያግደውም።

፳፯. የብሔራዊ የአስተዳደርቦርድ ሥልጣንና ተግባር

የአስተዳደር ቦርዱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ ከአባላቱ መካከል የማኅበሩን ፕሬዚዳንት፣ ምክትል ፕሬዚዳንት፣ ዓቃቤ ንዋይ መምረጥና በጠቅላላ ጉባዔው ማስፀደቅ፤

፪/ ቦርዱ የሚያቋቁማቸውን የአማካሪ ኮሚቴዎችን ሰብሳቢዎች መምረጥ፤

፫/ በዚህ ቻርተር አዋጅ አንቀጽ ፲፪ የተመለከተው የማኅበሩ ተግባር በሚገባ መከናወኑን ማረጋገጥ፤

፬/ የማኅበሩ ብሔራዊ ጽ/ቤት ሥራ በሚገባ መከናወኑን መከታተልና መቆጣጠር፤

shall either resign as a board member or give the assurance that his position in the government or political party may not affect his freedom to execute the task of the Society.

7/ Notwithstanding sub-article (6) of this Article, the Governing Board may not have more than three members who hold high offices in political parties or in government structure.

26. Terms of the Members of the National Governing Board

1/ Members of the National Governing Board shall serve for a term of four years; provided, however, that a member at any level may be re-elected at the expiry of his term of office.

2/ No member could serve for more than two successive terms of office on the same level; but this would not bar a member to be elected after lapse of one term.

27. Powers and Duties of the National Governing Board

The National Governing Board has the following powers and duties to:

1/ elect, from among its members the President, the Vice President and the Treasurer of the Society and get approval of the General Assembly;

2/ elect the chairpersons of the advisory committees instituted by the governing board;

3/ follow up the proper implementation of the duties of the Society specified in Article 12 of this Charter Proclamation;

4/ follow up and supervise the proper discharge of activities of the headquarters of the Society;

፭/ የማኅበሩን ዋና ጸሐፊ መምረጥና መመደብ፤
አጠቃላይ የስራ መመሪያ መስጠት፤ ኃላፊነቱን
የማይወጣ ሆኖ ሲገኝ ከሥራ ማሰናበት፤

፮/ በማኅበሩ ብሔራዊ ጽ/ቤት በቀጥታ ለዋና ጸሐፊ
ተጠሪ በሆኑ የሥራ መደቦች ላይ የሚመደቡትን
የሥራ ኃላፊዎች ምርጫ ማጽደቅ፤

፯/ በተሰየመው አዲተር የተመረመረውን የሂሳብ
ሪፖርት በየሁለት ዓመት ለጠቅላላ ጉባዔ
ማቅረብ፤

፰/ የማኅበሩን የሁለት ዓመታት የሥራ አፈጻጸም
ሪፖርትና የተከታዩን የሁለት ዓመታት የሥራ
ዕቅድና ጥቅል በጀት ለጠቅላላ ጉባዔው አቅርቦ
ማስፀደቅ፤

፱/ በጠቅላላ ጉባዔው በፀደቀው ጥቅል በጀት መሰረት
የማኅበሩን አመታዊ የስራ ዕቅድ እና ዝርዝር
በጀት ማፅደቅ፤

፲/ የጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ በማይደረግበት ጊዜ
የጉባዔውን ውሳኔ በሚሹ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ
መስጠትና በሚቀጥለው ስብሰባ አቅርቦ
ማስፀደቅ፤

፲፩/ የማኅበሩ የፋይናንስና ንብረት አማካሪ ኮሚቴ
በሚያቀርበው ሂሳብ መሠረት የማኅበሩን
የመጠባበቂያና ሌሎች ልዩ ልዩ ሂሳቦች
ማቋቋምና አጠቃቀማቸውን መወሰን፤

፲፪/ የማኅበሩ መሠረታዊ መርሆች በየደረጃው በሚገባ
መከበራቸውንና በሥራ መተርጎማቸውን
ማረጋገጥ፤

፲፫/ የማኅበሩን አንድነት እና ህልውና አደጋ ላይ
የሚጥል ድርጊት ሲፈጸም፣ የማኅበሩ መሰረታዊ
መርሆችና ዓላማ በየትኛውም የማኅበሩ እርከን
ተጥሷል ወይም አልተከበረም ብሎ ሲያምን
አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ የመውሰድና
አፈጻጸሙንም ለጠቅላላ ጉባዔው ሪፖርት
ማቅረብ፤

5/ select and assign the Secretary General of
the Society and dismiss him when he fails to
properly discharge his responsibilities;

6/ approve the selection of persons to be
assigned at the headquarters to posts directly
accountable to the Secretary General;

7/ submit every two years to the General
Assembly, financial reports audited by the
appointed auditor;

8/ submit every two years to the General
Assembly, for approval, the activity reports
of the Society together with the work
program and gross budget of the Society for
the following two years;

9/ approve the Society's detail annual activity
plan and the necessary budget;

10/ decide, between sessions of the General
Assembly, on matters falling under the
jurisdiction of the General Assembly and
submit same for approval at the next meeting;

11/ establish, upon the recommendation of the
Finance and Property Advisory Committee,
reserve and other funds of the society, and
decide on their utilization;

12/ ensure the proper observance and
implementation of the fundamental principles
of the society at all levels;

13/ to take the appropriate action and report the
same to the General Assembly, whenever an
action which endangers the unity and
existence of the Society is committed or if
the Governing Board believes that the
Society's principles and purposes have been
violated at any stage of the Society's
structure;

፲፬/ የአባልነትን ክፍያ መጠን፣ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች፣ ለብሔራዊ ጽሕፈት ቤቶች፣ እንዲሁም በተዋረድ ያሉ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ስለሚያደርጉት የመዋጮ መጠን አጥንቶ ለጠቅላላ ጉባዔው የውሳኔ ኃሳብ ማቅረብ፣ ሲፀድቅም አፈጻጸሙን መከታተል እና አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ፤

፲፭/ ስለውጭ እርዳታ አስፈላጊነትና አጠቃቀም መወሰን፣ ለማግበሩ ከቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴ አካላት ውጪ የሚደረግለትን እርዳታ መፍቀድ፤

፲፮/ የቀይ መስቀልና የቀይ ጨረቃ ዓለምአቀፍ ድርጅቶችና እህት ማግበራት አስፈላጊ ሲሆን ከማግበሩ ጋር በኅብረት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰሩ ከሚመለከታቸው መንግሥታዊ አካላት ጋር በመወያየት ፈቃድ መስጠት፤

፲፯/ ለክብር አባልነት የሚያበቁ መስፈርቶችን አዘጋጅቶ እንዲጸድቅ ለጠቅላላ ጉባኤ ማቅረብ፤ የክብር አባልነት የሚሰጣቸው ሰዎችን ለጠቅላላ ጉባዔው ማቅረብና ማስፀደቅ፤

፲፰/ ከቦርድ አባላት መካከል እስከ ሶስት አባላት በአባልነት ሊቀጥሉ ያልቻሉ እንደሆነ እስከ ተከታዩ ጠቅላላ ጉባዔ መደበኛ ስብሰባ ድረስ የሚያገለግሉ ሌሎች አባላትን መርጦ መተካት፤

፲፱/ ጊዜያዊ ወይም ቋሚ አማካሪ ኮሚቴዎችን እንደአስፈላጊነቱ ማቋቋም፣ በበላይነት መምራት፣ ተግባራቸውንም መወሰን፤

፳/ በማግበሩ እንቅስቃሴዎች የላቀ አስተዋጽኦ ላደረጉ የማግበሩ አባላት፣ በጎ ፈቃደኞች እና ሰራተኞች ሽልማት መስጠት፤

፳፩/ የጠቅላላ ጉባዔውን የስብሰባ ጊዜ፣ ቦታና አጀንዳ መወሰን፤

፳፪/ ማግበሩን በመወከል የውጭ ግንኙነት ማድረግ፤

14/ submit recommendations to the General Assembly, monitor, and take necessary actions on the amount of membership fees and contributions to be made by regional and respective branches;

15/ decide on the requirement and utilization of foreign assistance;

16/ authorize, when necessary and in consultation with the concerned government organs; International Red Cross and Red Crescent institutions and sister societies to undertake joint activities with the Society in Ethiopia.

17/ prepare and submit criteria for selection of honorary membership; nominate and submit for the approval of the General Assembly persons to be granted honorary membership;

18/ elect, in case where up to three persons among its members cannot complete their term in office, substitutes to serve until the next regular meeting of the General Assembly;

19/ establish, as may be necessary, ad hoc or standing advisory committees and define their functions;

20/ grant awards to members of the society, volunteers and employees who made great contribution towards the activities of the Society;

21/ decide on the time, place and agenda of the meetings of the General Assembly;

22/ establish external relations on behalf of the society;

፳፫/ በጠቅላላ ጉባዔ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ማከናወን፤

፳፬/ የማኅበሩን ዓላማ ለማሳካት የሚያስችሉ ሌሎች ተያያዥ ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

ክፍል አራት

የማኅበሩ የሥራ መሪዎች ሥልጣንና ተግባር

፳፰. ጠቅላላ

የማኅበሩ የሥራ መሪዎች ተግባራቸውን የሚያከናውኑት በዚህ ቻርተር አዋጅና በማኅበሩ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት ይሆናል። ኃላፊነታቸውን ሲወጡ ምንጊዜም ቢሆን የማኅበሩን ጥቅም ማስቀደም አለባቸው።

፳፱. የማኅበሩ ፕሬዚዳንት ሥልጣንና ተግባር

የማኅበሩ ፕሬዚዳንት የማኅበሩ የበላይ ኃላፊ ሲሆን የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ ማህበሩ በዚህ ቻርተር አዋጅ አንቀጽ ፮ እና ፲፩ የተቀመጡትን አላማ እና ተግባራት መወጣቱን እየተከታተለ ለብሔራዊ አስተዳደር ቦርድ ሪፖርት ያቀርባል፤

፪/ የብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔውንና የብሔራዊ አስተዳደር ቦርድ ስብሰባዎችን በሊቀመንበርነት ይመራል፤

፫/ የማኅበሩን አጠቃላይ ሁኔታ በተመለከተ ለጠቅላላ ጉባዔው ሪፖርት ያቀርባል፤

፬/ የማኅበሩን የተለያዩ ክፍሎች ስራ ያስተባብራል፤

፭/ የብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔውና የብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ ውሳኔዎች ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤

፮/ የብሔራዊ የአስተዳደር ቦርዱ ሊሰበሰብ በማይችልበት ጊዜ ከዋናው ጽ/ቤት በሚቀርቡ አስቸኳይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ይሰጣል፤ ውሳኔዎቹንም በተከታዩ የቦርድ ስብሰባ አቅርቦ ያስፀድቃል፤

- 23/ perform such other duties as may be assigned to it by the General Assembly;
- 24/ perform such other powers and duties which may be necessary to fulfill the purposes of the Society.

PART FOUR

POWERS AND DUTIES OF OFFICIALS OF THE SOCIETY

28. General

Officials of the Society shall exercise their duties in accordance with the provisions of this Charter Proclamation and the internal regulations and directives of the Society. In executing their tasks, all officials of the Society shall act solely in the interest of the Society.

29. Powers and Duties of the President

The President of the Society who is the highest official of the Society has the following powers and duties to:

- 1/ follow up whether the society has fulfilled its purposes and duties listed under article 7 and 11 of this charter and report to the governing board;
- 2/ convoke meetings of the National General Assembly and the Governing Board;
- 3/ present a review of the state of the Society to the General Assembly;
- 4/ coordinate the work of the respective bodies of the Society;
- 5/ follow up the implementation of the decisions of the National General Assembly and the National Governing Board;
- 6/ decide, between sessions of the National Governing Board, on urgent matters submitted from the headquarters, and submit such decisions for approval at the next meeting of the Board;

፯/ ብሔራዊ የአስተዳደር ቦርዱን ወክሎ ከሶስተኛ ወገኖች ጋር ግንኙነት ያደርጋል፤

፰/ ብሔራዊ በአስተዳደር ቦርድ እና በብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔው የሚሰጡትን ሌሎች ስራዎች ያከናውናል።

፴. የማኅበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ሥልጣንና ተግባር

የማኅበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ ፕሬዚዳንቱ በማይኖርበት ጊዜ እሱን ተክቶ ይሰራል፤

፪/ በፕሬዚዳንቱ እና በብሔራዊ በአስተዳደር ቦርዱ በተለይ የሚሰጠውን ተግባር ያከናውናል።

፴፩. የማኅበሩ ዓቃቤ ንዋይ ሥልጣንና ተግባር

የማኅበሩ ዓቃቤ ንዋይ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

፩/ የማኅበሩን የፋይናንስና ንብረት አማካሪ ኮሚቴን በሊቀመንበርነት ይመራል።

፪/ የማኅበሩን የንብረት እና የፋይናንስ እንቅስቃሴ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ የአፈጻጸሙንም ሪፖርት በየስድስት ወሩ በብሔራዊ አስተዳደር ቦርድ ያቀርባል።

፴፪. የማኅበሩ ዋና ፀሐፊ ሥልጣንና ተግባር

ዋና ፀሐፊው የማኅበሩ ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚ ሲሆን ተጠሪነቱ በብሔራዊ አስተዳደር ቦርድ ሆኖ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ የማኅበሩን ብሔራዊ ጽሕፈት ቤት በበላይነት ይመራል፤ ያስተዳድራል፤ ይቆጣጠራል፤

፪/ በክልላዊ አደረጃጀት ስር በሚገኙ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የሚገኙ ሰራተኞች አግባብነት ባላቸው ሕጎች መሰረት መተዳደራቸውን ያረጋግጣል፤ ጉድለት ሲያገኝ የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳል፤

7/ make relations with third party representing the National Governing Board;

8/ carry out any other functions entrusted by the National General Assembly and the National Governing Board;

30. Powers and Duties of the Vice President of the Society

The Vice President of the Society has the following powers and duties to:

1/discharge the duties of the President in his absence;

2/ perform duties specifically assigned to him by the President and the National Governing Board.

31. Powers and Duties of the Treasurer

The Treasurer of the Society has the following powers and duties to:

1/chair the Finance and Property Advisory Committee of the Society;

2/ supervise and control the property and financial activities of the Society, and report the implementation to the National Governing Board every six months.

32. Powers and Duties of the Secretary General

The Secretary General shall be the chief executive officer of the Society, and being accountable to the National Governing Board, shall have the following powers and duties to :

1/direct, administer and supervise the national headquarters of the Society;

2/ ensure that employees at regional level are administered based on the relevant rules of the Society and to take corrective measures whenever there is an irregularity;

፫/ በክልላዊ አደረጃጀት ስር በሚገኙ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ያለው የማኅበሩ ስራ በማኅበሩ ሕግና መመሪያ መሰረት እየተፈጸመ መሆኑን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ በየወቅቱም ለብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ ሪፖርት ያቀርባል፤

፬/ ብሔራ አስተዳደር ቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሰረት የማኅበሩን ሒሳብ ያንቀሳቅሳል፤

፭/ በማኅበሩ የፋይናንስ እና የግዢ መመሪያዎች መሰረት ለማኅበሩ ስራ የሚያስፈልጉ የፋይናንስ እና የግዢ ውሳኔዎችን ይሰጣል፤

፮/ በዚህ ቻርተር አዋጅና በማኅበሩ የውስጥ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት የማኅበሩን ልዩ ልዩ ተግባራት በሚገባ መከናወናቸውን ያረጋግጣል፤

፯/ የማኅበሩን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ ይቻል ዘንድ የብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሰረት ከሌሎች የቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴ አካላት ጋር እንዲሁም አግባብነት ካላቸው ሀገራዊና ዓለምአቀፍ ድርጅቶች ጋር የስራ ግንኙነት ያደርጋል፣ ከእነዚህ አካላት ጋር ስለሚደረጉ ግንኙነቶች እና ስለተገኘው ውጤት በየወቅቱ ለብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ ሪፖርት ያቀርባል፤

፰/ ለሥራ አፈጻጸም የሚያስፈልጉ ጊዜያዊና ቋሚ ኮሚቴዎችን ሊያቋቁም ይችላል፤

፱/ የማኅበሩን የሥራ ዕቅድና ፕሮግራም እንደዚሁም በጀት አዘጋጅቶ ለብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ ያቀርባል፣ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤

፲/ የብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔውንና የአስተዳደር ቦርዱን ውሳኔዎች ሥራ ላይ ያውላል፤

3/ monitors, supervise and submit periodic report to the National Governing Board that the activities of the Society at regional branches level are undertaken according to the rules of the Society;

4/ mobilize the financial accounts of the Society based on the general direction given by the National Governing Board;

5/ decide on financial and procurement matters necessary for the activities of the Society according to the finance and procurement manuals of the society;

6/ ensure that the various activities of the Society are executed properly and in accordance with this Charter Proclamation, the internal regulations and directives of the Society;

7/ based on the general direction of the Governing Board, to establish, with a view to facilitating the realization of the purposes of the Society, relations with other components of the Movement as well as other appropriate national and international organizations. The Secretary General produces periodic report to the National Governing Board on the outcome of such relations;

8/ establish ad hoc or standing committees as may be necessary, to expedite the effective discharge of his/her responsibilities;

9/ prepare and submit to the National Governing Board plans and work programs as well as budgets of the Society, and implement same upon approval;

10/ execute decisions of the National General Assembly and the National Governing Board;

፲፩/ በየዓመቱና እንደአስፈላጊነቱ በየወቅቱ የማኅበሩን የሂሳብ መግለጫዎች ለብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ ያቀርባል፤

፲፪/ከፕሬዚዳንቱ ጋር በመመካከር የብሔራዊ አስተዳደር ቦርድ ስብሰባዎችን አጀንዳ አዘጋጅቶ ከአስፈላጊ ሠነዶችና መረጃዎች ጋር ለእያንዳንዱ አባል ይልካል፤

፲፫/ ተጠሪነታቸው በቀጥታ ለዋና ጸሐፊ በሆኑ የማኅበሩ ዋና ጽህፈት ቤት የሥራ መደቦች ላይ የሚመደቡትን ኃላፊዎች በውድድር በመምረጥ ለብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ አቅርቦ ያስወስናል፤

፲፬/ የክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎችን ቅጥር እና ስንብት አስመልክቶ የሚቀርብለትን የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ ያፀድቃል፤ ዝርዝር አፈፃፀሙ ሀገር አቀፍ ጠቅላላ ጉባኤ በሚያወጣው የውስጥ ደንብ ይወሰናል፤

፲፭/ የማኅበሩ አማካሪ ኮሚቴዎች ስብሰባዎች ላይ ይሳተፋል ወይም ሌላ ሰው ይወክላል፤

፲፮/ በብሔራዊ ጽህፈት ቤት የሚገኘውን የማኅበሩን ቋሚ ንብረት እና ገንዘብ ያስተዳድራል፤ እንዲሁም በክልል ጽህፈት ቤቶች የሚገኘውን የማኅበሩን ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረት ገንዘብን ጨምሮ በማኅበሩ ደንብና መመሪያ መሰረት መተዳደሩን ያረጋግጣል፤ ተገቢ ሆኖ ሲያገኘውም የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳል፤

፲፯/ የብሔራዊ ጽህፈት ቤት ሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ያሰናብታል፤

፲፰/ የማኅበሩን መሰረታዊ መርሆች ያከብራል፤ በሰራተኞች መከበራቸውንም ይከታተላል፤

11/ submit, annually and where necessary periodically, financial reports of the Society to the National Governing Board;

12/ prepare, in consultation with the president, the agenda of the meeting of the National Governing Board and distribute same to each member together with relevant documents;

13/ select on competitive base and submit to the National Governing Board for approval persons to be assigned, at the headquarter of the Society, to posts directly accountable to him;

14/ perform the hiring of regional branch office managers and firing of the same. The detail procedure shall be determined by the internal regulation to be adopted by the National General Assembly.

15/ attend, as may be necessary, in person or through a representative the meetings of the advisory committees of the Society.

16/ administer the fixed asset and finance of the Society at national headquarters and ascertain the proper administration of the same at branches. If it deemed necessary, he initiates an appropriate action to be taken.

17/ employ, administer and dismiss the personnel of the Head Quarters of the Society;

18/ observe and ensure the observance of the fundamental principles by employees of the Society;

፲፱/ ለዚህ ቻርተር አዋጅ አፈጻጸም አስፈላጊ የሆኑትን የውስጥ ደንቦችና መመሪያዎች ለብሄራዊ ቦርድ ቦርዱ በማቅረብ ያስፀድቃል፤ በሥራ ላይ ያውላል፤

፳/ ከብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት በሦስተኛ ወገኖች ዘንድ ማኅበሩን ይወክላል፤

፳፩/ ማኅበሩን ወክሎ ውል ይዋዋላል፤ ይከሳል፤ ይከሰሳል ወይም አስፈላጊውን ውክልና ይሰጣል፤

፳፪/ ከብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ እና ከፕሬዚደንቱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

ክፍል አምስት

ስለማኅበሩ ገቢና የሂሣብ መግለጫዎች

፴፫. የማኅበሩ የገቢ ምንጮች

የማኅበሩ የገቢ ምንጮች ከማኅበሩ መርሆች ጋር የማይጋጨ፤ ማኅበሩ መርሆቹን እንዲጥስ የማያስገድዱ እና ተግባርና ሃላፊነቱን ከመወጣት የማያግዱት ሆነው፤ የሚከተሉት የገቢ ምንጮች ይኖሩታል፡-

- ፩/ ከአባልነት ክፍያ፤
- ፪/ ከውርስ፤ ከስጦታ እና ከፅርዳታ ከሚገኝ ገንዘብና ንብረት፤
- ፫/ ከልዩ ልዩ የገቢ ማስገኛ ፕሮግራሞች፤
- ፬/ ከመንግሥት ከሚሰጥ ጠቅላላ ወይም የፕሮግራም ድገማ፤
- ፭/ ከአምቦላንስና ከሌሎች አገልግሎቶች፤
- ፮/ ዓላማውን ለማስፈጸም የማህበሩን መሠረታዊ መርሆች በመጠበቅ ከሚሰሩ የገቢ ማስገኛ እና የንግድ ሥራዎች ከሚገኝ ገቢ
- ፯/ ከሌሎች የገቢ ምንጮች።

19/ submit to the National Governing Board for approval internal regulations and directives necessary for effective implementation of this Charter proclamation, and implement same upon approval;

20/ represent, in accordance with general directives of the Governing Board, the Society in its dealings with third parties;

21/on behalf of the Society, to enter in to contract, to sue and be sued or make delegations to others;

22/perform such other duties as may be assigned to him by the Governing Board or the President.

PART FIVE

INCOME AND FINANCIAL REPORTS OF THE SOCIETY

33. Source of Income

The income of the Society shall stem from sources that do not contradict, or compel the Society to act in violation of the fundamental principles and main purpose and duties of the Society. The sources of income include:

- 1/ Membership fees;
- 2/ Money and property acquired through inheritance, donations and assistance;
- 3/ Proceeds from income-generating programs;
- 4/ General or program subsidy from the Government;
- 5/ Income from ambulance and other services;
- 6/ From business activities which do not compromise the purposes and principles of the Society;
- 7/ from other sources;

፳/ ማህበሩ ስለሚሳተፍበት የንግድ ስራ መስክ ብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ በሚያወጣው የውስጥ ደንብ ይወሰናል።

፴፬. ከግብር እና ቀረጥ ነጻ ስለመሆን

፩/ ማህበሩ ዓላማውን ለማስፈጸም ከውጪ በግዥም ሆነ በስጦታ በሚያስመጣቸው ዕቃዎች ከጉምሩክ ቀረጥ እና በገቢ ዕቃዎች ላይ ከሚጣሉ ታክሶች ነጻ ይሆናል።

፪/ በሌሎች ህጎች ለማህበሩ የተሰጡ መብቶች እና ጥቅሞች እንደተጠበቁ ሆነው ማህበሩ ከአባልነት ክፍያ፣ በውርስ ከሚገኝ ገንዘብ ወይም ንብረት፣ ከስጦታ፣ ከመንግስት ድጎማ እና ከአምቦላንስ አገልግሎት በሚያገኘው ገቢ ላይ ግብር ከመክፈል ነጻ ይሆናል።

፴፭. የማህበሩ የበጀት ዓመት

የማህበሩ የበጀት ዓመት ከሐምሌ ፩ ቀን እስከ ሰኔ ፴ ቀን ይሆናል።

፴፮. ስለሂሳብ መዛግብት

፩/ ማህበሩ ገቢዎቹን በግልጽነት እና በተጠያቂነት መርህ መሰረት ያስተዳድራል።

፪/ ማህበሩ የተሟሉ እና ትክክለኛ የሆኑ የሒሳብ መዛግብት ይይዛል።

፴፯. ስለ ኦዲት

፩/ የበጀት ዓመቱ ከተጠናቀቀ በኋላ እስከ ፮ ወር ድረስ በኦዲተር የተረጋገጠ የሂሳብ ሪፖርት ለብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ ይቀርባል።

፪/ በየሁለት ዓመቱ በውጪ ኦዲተር የተረጋገጠ የሂሳብ ሪፖርት ለጠቅላላ ጉባዔው ይቀርባል።

8/ The business activities up on which the Society may engage shall be determined by the internal rules to be adopted by the National Governing Board.

34. Exemption from Tax and Duty

1/ The Society shall be exempted from all taxes and duties on all imported goods for the purpose of executing its purposes stated in this Charter Proclamation.

2/ Without prejudice to rights and benefits bestowed to the National Society in other laws, the Society shall be exempted from income taxes on incomes derived from membership fee, money or property acquired through inheritance, donations, subsidy from government and incomes from ambulance services.

35. Fiscal Year

The fiscal year of the Society shall commence on the 1st day of Hamle and shall end on the 30th day of Sene of the following year.

36. Books of Accounts

1/ The Society shall administer and expend its income in transparent and accountable manner.

2/ The Society shall keep complete and accurate books of accounts.

37. Annual Financial Reports

1/ Audited financial report of the Society by external auditor shall be submitted to the National Governing Board within a period of six month following the end of each fiscal year.

2/ The audited financial reports by external auditor shall be submitted every two years to the General Assembly.

ክፍል ስድስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፴፰. የቻርተር አዋጅ መሻሻል

፩/ ይህ ቻርተር አዋጅ ከብሔራዊ ጠቅላላ ጉባዔ አባላት ሁለት ሦስተኛው ተገኝተው ከዚህ ውስጥ ሁለት ሦስተኛው የተስማሙበት ሃሳብ ለመንግሥት ቀርቦ ሲፈቀድ ሊሻሻል ይችላል።

፪/ ማኅበሩ የቻርተር አዋጁን ማሻሻል ሲፈልግ በአለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ እና በአለም አቀፍ ቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ ፌዴሬሽን የብሔራዊ ማኅበራትን ቻርተር ለመመርመር ለተቋቋመው የጋራ ኮሚሽን ያሳውቃል፤ የሚሰጡትንም አስተያየቶች ግንዛቤ ውስጥ ያስገባል።

፴፱. የመሻጋገሪያ ድንጋጌ

በዚህ ቻርተር አዋጅ መሠረት ምርጫና የሥራ ድልድል እስከሚደረግ ድረስ በሥራ ላይ ያሉ የማኅበሩ ተመራጮች ሥራቸውን ይቀጥላሉ።

፵. የውስጥ ደንብ የማውጣት ሥልጣን

በዚህ ቻርተር አዋጅ በሌሎች አንቀጾች የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው የብሔራዊ አስተዳደር ቦርዱ ለዚህ ቻርተር አፈጻጸም አስፈላጊ የሆኑትን የውስጥ ደንቦችን ለማውጣት ይችላል።

፵፩. ስለ ተሻራ ሕጎች

የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር የተሻሻለው ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፩፻፶፫/፲፱፻፺፩ ተሽር በዚህ ቻርተር አዋጅ ተተክቷል።

፵፪. ቻርተር አዋጅ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ቻርተር አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ጥር ፲፰ ቀን ፪ሺ፲ ዓ.ም

ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

PART SIX

MISCELLANEOUS PROVISIONS

38. Revision of the Charter Proclamation

1/This Charter may be revised upon approval by the Government of the recommendations of the National General Assembly by a two-thirds majority vote passed in a meeting in which at least two-third of the members are present.

2/The Society shall inform the International Committee of the red Cross/International Federation of the Red Cross and Red Crescent Joint Statute Commission of any proposed amendments and take in to account the comments of the Joint Statute Commission.

39. Transitory Provisions

Officials of the Society shall continue to serve until new elections and assignments are made in accordance with this Charter Proclamation.

40. Power to issue Internal Regulations

Without prejudice to other provisions of this Charter, the Governing Board may issue internal regulations and directives necessary for the proper implementation of this Charter Proclamation .

41. Repealed Laws

The Revised Ethiopian Red Cross Society Charter Proclamation No.153/1999 is hereby repealed and replaced by this Charter Proclamation.

42. Effective Date

This Charter Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, 26th day of January 2018

MULATU TESHOME (Dr.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

